

"ድር ቢያብር - አንበሳ ያሰር"

ክብ.ወ

ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ጠንካራ ሕብረት እንዲፈጠር - "ድር ቢያብር አንበሳ ያሰር" - እየተባለ ይነገራል። ደርግ ኢማሌድህ በሚለው ጥላ ሥር በወቅቱ የማርክሲስት ሌኒኒንስት ታጋዮች የሚባሉትን አስተባብሮ ምሁራዊ ጥንካሬን ለመፍጠር አስቦ ነበር። ሕወሀትም ኦሕዲድን፣ ብአዲንን፣ ወዘተ አንድ ላይ ጠፍጥፎ ኢሕአዲግ የተባለውን ወፍራም ሕወሀትን ፈጥሯል። ቅንጅትም መኪኦድን፣ አዲፓንና ቀስተደመናን በማቀናጀት ለምርጫ ራሱን አደራጅቶ ተንቀሳቅሷል። ሶስቱም ዓይነት የሕብረቱ ተሞክሮዎች ግን ወደ ተፈላጊው ግብ አላደረሱም፣ አያደርሱምም።

"ድር ቢያብር አንበሳ ያሰር" - የኢትዮጵያ ሕዝብ በተግባሩ ያረጋገጣት መልካም ብህል ነች። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ "ቀጭኗ ድር" ተባብሮ የመጣውን የውጭ ጠለት ሁሉ አሸንፏል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ "ድር" ተባብሮ ግብጽን፣ ደርቡሽን፣ ኢጣልያን ወደ መጣበት በውርደት መልሶታል። በእርግጥ "ድሩ" በሃሳብም፣ በተግባርም ለንድ ዓለማ ሲል የተሳሰረ "ድር" ነበርና በጠለት በቀላሉ የሚበጠስ "ድር" አልሆነም።

በዚህ ዘመን ግን ሁሉም ነገር ጥቅም ሠራሽ ነው። ተፈጥሯዊ ነገር ሚምቷል። እምነት እግዚአብሔርንና የሰው ልጆችን የሚያገናኝ ቃልኪዳን መሆኑ ቀርቶ በአዋቂ ነን ባዮች የሚቀመር ባዶ ቀኖና ወደ መሆን ደረጃ እየተሸጋገረ ነው። የእምነት ሰዎች ሳይቀር በስልጣን እየተፋጁ ነው። የሰነ መንግስት ሙያ የሀገርን ቁልፍ መፈወሻ መድሃኒት መሆኑ ቀርቶ የብልጣብልጦችና ርሀራሄ ቢሶች መሰባሰብያ የሙስናው መጋዘን መቀለሻ ምህንድስና ሆኗል።

"ድሮችም" ዛሬ በአወቅን ባዮች የሚመረቱ ውጤቶች (synthetic) ሆነዋል። እውነተኛቹ ተፈጥሯዊዎቹ "ድሮች" ጠፍተዋል፣ ተዘንግተዋል ወይም ከሰመዋል። በዚሁ የመጨረሻ ዘመን የዓለም የብልጭልጩ ሸቀጥ ማራኪነት "የድሮችን" ይዘት (content) እየቀየረ መጥቷል። በቅርጽና (form) በይዘት (content) ውስጣዊ ባህርይ ላይ ቅርጽ (form) ወሳኝ ሆኗል። አድሮቹ ሱርፍክ (figure) መሃል በሕብረት ስም የሚሸገጡት የጮሌዎቻቸው "ሰው ሰራሽ ድሮች" - ለእውነተኛቹ "ድሮች" ጥንካሬ ጋራጣዎች ሆነዋል። "ድር" መሰለው የተጎነጎነት እነዚህ "አስመሳይ ድሮች" - እውነት - (truth) ማንነቷን ልታንጸባርቅ በማትችልበት ሁኔታ አሰናክለዋት በሌላ በኩልም - እውነታን - (reality) ሸፍነው ሲያበቁ ምስቅልቅሉና ውጥንቅጡ (delusion, abstract, false, fictional) ከፊት እንዲቀድም አድርገዋል።

ዛሬ ሰብዓ ሰገሎች (የጥበብ ሰዎች) አንሰዋል። ያሉትንም የሚሰማቸው ጠፍቷል። የሰነ ጥበብ ሰገል (science) ግማሽ እውነት (half truth) እየሆነ ነው። ነገ ሩብ እውነት (quarter truth) ለክርሞም ምንም እውነት (empty truth) ይሆናል። የመጨረሻው ዘመን ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው።

ዛሬ የፖለቲካው ሰዎች - "ሕብረት - ሕብረት" - አያሉ ይጮሃሉ። ደጎቹና የዋሆቹ - "ድር ቢያብር አንበሳ ያሰር" - አያሉ ነው። ታዲያ ሕብረቱን የሚያበላሹት "እውነተኛቹ ሶስቱ ድሮች" መሃከል የሚሸገጡት

"ሰባቱ የአስመሳይነቱ ድሮች" ናቸው። ሀገር ወዳድነት፣ ማስተዋልና መስዋዕትነት በተባሉት "ሰባቱ ተፈጥሯዊዎቹ ድሮች" - መሀከል የሚሸነፍሩት አድርባይነት፣ ዝና ፈለጊነት፣ ንዋይ አፍቃሪነት፣ ጥቅም አጋባሽነት፣ ከፋፋይነት፣ በራዥነት፣ ሥልጣን ወዳድነት የመሳሰሉት "ሰባቱ ድሮች" አንበሳን ቀርቶ አይጥን እንኳን ማሰር እንዳይቻል አድርገው ሕብረቱን ያቀጭጩታል። አስመሳይ ድሮቹ - እውነተኛቹ ድሮች ብቻቸውን ሆነው ሊጫወቱ በሚችሉት ሚና ላይ ምስቅልቅል ተጽዕኖን (position-effect variegation) ያሳርፋሉ። በማስተዋል የታጀቡት መስዋዕቱን ለመክፈል የተጀጋዙት ጥቂቱ ሀገር ወዳዶች የመነመኑት በነዚህ ለጥቅማቸው ብቻ በቆሙ ወስላቶች ባህርይ ምክንያት ነው።

በአንድ የፖለቲካ ማህበር (political party) ውስጥ አባል ሆኖ በሚቻለው መታገል ድፍረትም ሀገር ወዳድነትም ነው። አርፎ መቀመጥና የፓርቲዎቹን መርህ ግብርና ዓላማ አፍቅሮ በደጋፊነት መንቀሳቀስም መልካም ነው። የአናት ሀገር ጥሪ ነጋሪት ሲጎሰም - "አቤት" - ብሎ መቅረብና እገዛ ማድረግ የሕዝባዊነት ክቡር መለያ ነው። የግራኛ የቀኙንም ማቀራረብ ብልህነት ነው። አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ መሰርቶ መታገልም ሙያ ነው። ፎረም፣ መድረክ፣ መሸጋገርያ፣ መደጋገፍያ፣ ድልድይ - ወዘተ - እያሉ አዲስ አዘናጊ ስብሰቦችን መፍጠር ደግሞ ትግሉን ለማጨናገፍ ልዩ ተልዕኮ ያላቸው ሰዎች እኩይ ዓላማ ሊሆን ይችላል። የዋሆቹን ሳይጨምር አዳዲስ ስብሰቦችን የሚፈጥሩት ግለሰቦች ለኢትዮጵያ አንድነት የማይቆረቆሩ ሊሆኑ ይችላሉ። በጋብቻም ይሁን በዘር ሀረግ፣ በገንዘብም ይሁን በመደለያ፣ በአበልጅነትም ሆነ በአብሮ አደግነት - ለግንጠላና ሀገርን ለማፈረካከስ ካኮበኮቡት ሰዎች ጋር ሰውር ሕብረትን የፈጠሩ እንዲህ ዓይነት ጅሎች የሀገሪቱን ክብርና ሉዓላዊነትን - ሲቦረቡሩ - ሲያስቦረብሩ - ቆይተዋል። እነዚህን ሰዎች "ወጊድ" ማለት እስካልተቻለ ድረስ ተፈለገው እውነተኛው ሕብረት እንደማይጨበጥ ጉም ከሩቅ ሆኖ የሚታይ ብቻ ይሆናል።

በዚያን ዘመን አስተዋዩና ደገ ሕዝቡ "እምጭ" እያለ ሲጠራቸው የነበሩት አጼ ሚኒልክ ሲያርፉ ዜናው ሳይነገር ሰንብቷል። የሸዋ መኳንንት ጥብብ በተሞላው ዘደያቸው (prudence) "ኛንሆይ እንዲህ አሉ" እያሉ ሕዝቡን ሲያረጋጉ ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን መታመም ሕወሀት ምስጢር አድርጎ ይዘታል። ሕወሀቶቹ እንደ ሸዋ መኳንንቶቹ ጥብብ ከመጠቀም ይልቅ እነ እስክንድር ላይ የሀሰት ብያኔ በማድረግ የእንስቲቱሽኑን ቀጣይ የኃይል አርምጃ በማሳየት አስፈራርተዋል። ጓደኞቻቸው አቶ መለስ ታመዋል፣ ድንዋል፣ አርፈዋል ብለው እቅጩን ለመናገር አልደፈሩም። ሕዝቡ ክርስትያኑና አስላሙ ያዝን ይሆን ብለው ወይንም የሀገሪቱ መግዲ እድል አሳሰቧቸው እንደሆነ አይታወቅም ምስጢሩን ጠበቅ አድርገውታል። ምናልባት ጥቂት የፖለቲካ ባለንጣዎቻቸው እንደሆነ እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአቶ መለስ መታመምም ሆነ ሳልፈት አይደሰትም። ሰው ይሙት አይባልም። እንደውም ለንስሃ እንዲዘጋጅ ጸሎት ይደረጋል። ለደገም ለክፋውም እንደ ሥራው የሚፈርደው አግዚአብሄር ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ ዋጋ የተከፈለበት የሃገሩ ክብርና ሉዓላዊነት አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ብቻ ነው የሚሰጋው። ከምንም በላይ ወቅቱ የሚጠይቀው የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍቅርና ሕብረት ነው። የአድዋው ጀግኖቹን መንፈስ ሕያውነት ማረጋገጥ ብቻ ነው የሕዝቡ ስሜትና ዋና ተልዕኮ።

የእውነተኛቹ ድሮች ሕብረት የሚያስፈልገው ደግሞ አሁን ነው። የሀገር ሉዓላዊነቱን አስከባሪዎቹ፣ መስዋዕት ለመክፈል የተዘጋጁት ሁሉ እውነተኛውን ሕብረት ለመፍጠር አሁንም አረፈደባቸውም። ደርግ፣

ሕወሀትና ቅንጅት ከፈጠሩት ይልቅ ሻል ያለ ሕብረተ-ድርን ለመፍጠር የድሮቹን "ምንነትና" "ጥራት" መመርመር ያስፈልጋል። አሁንም አሁንም መታለል አያስፈልግም። የደርግና የመኪሶኑ ስልታዊ ሕብረት፣ በሕወሀት ውስጥ በኤርትራ ጥቅም አስጠባቂዎቹና ኢትዮጵያዊነትን በሚያራምዱት ታጋዮች ማህል ያለው መተማመን-ቢስነት ሕብረት እንዲሁም በቅንጅት ውስጥ እንደ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መስዋዕትነት ለመክፈል በተዘጋጁትና በስልጣን ጥመኞቹ መሀከል የነበረው አይነት ሕብረት ሃገርን ይጎዳል። ቅይጥይጥ፣ ዝብርቅርቅ፣ ውልክፍክፍ ያሉ ድሮች ሕብረትን ያኮሰሳሉ። አሁንም ጥንቃቄ ያሻል። ማስተዋል ይበጃል።

ድር ቢያብር አንበሳ ያሰር። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲያብር የውስጡም የውጭውም ጠላቶች ይታሰራሉ።

ኢትዮጵያ አጃቿን ወደ አግዚአብሔር ትዘረጋለች። አግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃል። አሜን።

bisrat.smart@yahoo.com